

ኢትዮጵያን የማዳን ጥሪ በዘመነ ሰላቶ

(በ ይታያል እውነቱ) ሆላንድ

....ምንይልክ ተወልዶ ባያነሳ ጋሻ
ግብሩ እንቁላል ነበር ይህን ግዜ አበሻ.....

.....በግዜው ይህንና ይህንን የመሳሰሉ ልዩ መልዕክት ያላቸው የግጥም ቋጠሮዎች የተደረጉት ወራሪው የኢጣልያ ሰራዊት ከነበረው የቅኝ ግዛት ፍላጎት መስፋፋት በመነሳት በኢትዮጵያ ላይ አካሄዶት በነበረው ወራሪ የደረሰበትን ሽንፈት ለመግለፅ፤ በዘመኑ የነበሩ ነገሰታትና ሰራዊታቸው ያሳዩትን ጀግንነት ለማወደስ፤ በአጠቃላይ ባርነትን ፍፁም ሊቀበሉ ያልቻሉ ጀግኖች አባቶቻችንን በከፊሉት መስዋዕትነት ዛሬ ላይ ሆነን የነፃነትን አየር ለመተንፈስ መብታችንን ለመመስከር ነው። በእርግጥ ከዚያ ቀደም ይሁን ከዛ በኋላ የነበሩ አባቶቻችንም ቢሆኑ በየወቅቱ ግዜ እየጠበቀ በተለያዩ አቅጣጫ የመጣብንን ባእዳን ወራሪ በተደጋጋሚ አሳፍረው መመለሳቸው ባይካድም፤ በአድዋ ጦርነት ግዜ የተገኘው ውጤት ግን፤ ለኛ ኢትዮጵያኖች ብቻ ሳይሆን ለዓለም ጥቁር ህዝቦች እንደ ነፃነት ተምሳሌት ሆኖ ይጠቀሳል። በዚህም ድል መላው የጥቁር ህዝቦች እጅግ ከፍ ያለ ኩራት ሲሰማቸው ይኖራል። ከዚህ በተፃራሪው በዚያ ቀውጦ ዘመን ራሳቸውን በጥቅማጥቅም ለማኖር ሲሉ ባርነትን አሜን ብለው በመቀበል ሀገርን ለጠላት አሳልፈው የሰጡና በራሳቸው ወገን ላይ ፊታቸውን አዙረው የዘመቱ ጥቂት ባንዳዎች እንደነበሩ አይዘነጋም። ዛሬም እነዚያ የሞሰለኒ አሸከሮች ካደረሱብን በደል በላይ በከፋ መልኩ ሀገርና ታሪክን እያጠፉ ያሉት፤ የኢጣልያ ባንዳ ከነበሩት ከአቶ አስረስ ተሰማ የልጅ ልጅ ሚቹ መለስ ዜናዊ ጀምሮ በርካታዎቹ የወያኔ ባለስልጣናት የባንዳ ልጆች (ሰላቶዎች) መሆናቸውን መገንዘብ ይኖርብናል።

ወራሪው የኢጣሊያ ጦር እንደሌሎቹ ሀገራት ኢትዮጵያን በቅኝ ግዛት ለመያዝ ሲያስብ ቀደም ብሎ እራሱን ዘመናዊ በሆነ መሳሪያና ሰራዊት ቢያደረጅም፤ የሚከፍለው መስዋዕትነት ቀላል አለመሆኑን በመረዳት በቀደምትነት የህዝቡን ነባራዊ አንድነት ለመናድ ሲል የአርቶዶክስ እምነትን ማጥፋትና እንዲሁም አማራ የተሰኘውን ብሄረሰብ መምታት እንደ ዋና አማራጭ አድርጎ ተነሳ። በእርግጥ ፋሽስቱ ጣሊያን ይህንን ለማድረግ መነሳቱ ስሜታዊ ሳይሆን ትርጉም ያለው ሥራ ለመስራት አስቦ እንደነበር ያሳያል። ይኸውም በዚያን ዘመን የኢ.ኢ.ተ.ቤ.ክ በመንግስት አስተዳደር ውስጥ ያላት ተደማጭነትና በሀገር ጉዳይ ላይ የነበራት ጠንካራ አቋም ጉልህ በመሆኑና እንዲሁም አማረኛ ተናጋሪ የሆነው ህብረተሰብ የሀገሩን ዳር ድንበር ለማስከበር በተደጋጋሚ የከፈለውና የሚከፍለው መስዋዕትነት ድንበር የሚያግደው ባለመሆኑ ለወራሪው የኢጣሊያ ሰራዊት ታላቅ ፈተና ነበር። ስለሆነም ኢትዮጵያ የምትባለዋን ሀገር ለመያዝ እነዚህን ወሳኝ ፈተናዎቹ ማለፍ ግድ ስለሆነበት የአርቶዶክስ እምነትንና አማራ የሆነውን ትውልድ ማጥፋት በዋነኛነት እቅድ ውስጥ ያስቀመጠው ጉዳይ እንደነበረ ታሪክ ራሱ ያወሳናል።

"ታሪክ ራሱን ይደግማል" እንዲሉ፤ ዛሬ ዛሬን ከእኛው ደምና ስጋ ከተገኙ፤ ለእምነታቸውና ለኢትዮጵያዊነታቸው ሚቹ ከሆኑት የትግራይ ወንድምና እህቶቻችን ጉያ ሾልከው ከወጡ፤ ነገር ግን ፍፁም የትግራይን ሕዝብ ሊወክል በማይችል ሁኔታ በተደራጁ ጥቂት የደደቢት ደደቦች (ሰላቶዎች) ስለ ሀገር አንድነትና ኢትዮጵያዊነት የምትቆረቆረዋ የኢ.ኢ.ተ.ቤ.ክርስትያንና አማረኛ ተናጋሪ የሆነው ትውልድ ከፍተኛ ወንጀል እየተፈመጠበት ይገኛል። ወያኔ ኢ.ህ.አ.ዴ.ግ ሀገራቷን ከተቆጣጠረ ከ1983 ዓ.ም ጀምሮ በሚያካሄደው ዘርን መሰረት ያደረገ ፖሊሲ አንዱን ከአንዱ ጋር ከማናቆር አልፎ ከሚኖርበት ክልልና ቀይ እያፈናቀለ ለባእዳን በመቸብቸብና ለመሰሎቹ አሳልፎ በመስጠት ሀገር አልባ ያደረጋቸው በርካታ የጋንቤላ፣ የአፋር ፣ የአማራና፣ የተቀሩ ወገኖቻችን ጭምር በገዛ ሀገራቸው ስደተኛ ሆነዋል። ወያኔ ኢ.ህ.አ.ዴ.ግ ዛሬ በፕላን ስም ከተሜኛውን ያለምንም ካሳ ቤቱን እየነጠቀ ለካድሬዎችና ለጥቂት ሆድ አደሮች ሲያድል፤ በገጠር ያለውን አርሶ አደር እንዲሁ ከማሳው እያፈናቀለ መሬቱን ለአረብ፣ ለቻይና፣ ለህንድና ለተመሳሳይ ባእዳን ሀገራት እዚህ ግባ በማይባል ሳንቲም አሳልፎ እየሰጠ ይገኛል። ይህንን የሚቃወሙ ግለሰቦችም ሆነ፤ በቀጥታ የጥቃቱ ሰለባ ሆነው ነገር ግን አማረኛ ተናጋሪ ያልሆኑ ዜጎች ጭምር "የአማራ ትንፋሽ አትተንፍሱ" እየተባሉ መልስ እየተሰጣቸው ለጥቂት ብለው እንዲገዙ ይገደዳሉ፣ ይወከባሉ፣ ይገደላሉ። እንግዲህ በወያኔዎች ቋንቋ አማራ ማለት ድንበሬን፣ ወንዜን፣ ነፃነቱን፣ አንድነቱን፣ ኢትዮጵያዊነቱን፣ ወዘተ.... አትንፈጉኝ ከሆነ፤ ለዚች ሀገር አንድነት ተጠብቆና ለህዝቦቿ በነፃነት መኖር ትልቁን መሰረት ጥለው ያለፉ፣ ደማቸውን ያፈሰሱና አጥንታቸውን የከሰከሱ፡- እንደነ ራስ ጎበና ዳጩ፤ ደጃዝማች ባልቻ አባ ነብሶ፤ ራስ አሉላ አባ ነጋ፤ ዘራይ ደረስ፤ ሞገስ አስግዶም፤ ኮለኔል አብዲሳ አጋ ወዘተረፈ.... የመሳሰሉት ጀግኖች አባቶቻችን ሁሉ ኢትዮጵያዊነታቸው ተፍቆ ነፍጠኛ አማራ ሊሰኙ ነውን?

ውድ አንባቢያን ዘረኛው ወያኔ ኢ.ህ.አ.ዴ.ግ ያለ አንዳች የሕዝብ ይሁንታ የመንግስትነቱን ሥልጣን ከያዘ ሁለት ዓስርት አመታት ወዲህ የሥልጣን እድሜውን ለማራዘም ሲል የጥፋት እጁን የተለያዩ ሀይማኖታዊ ተቋማት ላይ እንዳሳረፈ፤ ቀይ ሹብር፣ ግምገማ፣ ሽብርተኛ፣ ሙስና ወዘተ.... በማለት ስም እየለጠፈ ከሥራ እንዳፈናቀለ፤ በፕላንና በሰፊ ስም የብዙሀኑን ቤት ጉበረት እንዲሁም ድንግል መሬት ነጥቆ ለባእዳን እንደቸበቸበና በርካታውን ሕዝብ የባይ ተመልካች እንዳረገው ባሳለፍነው የመከራ ዘመን ሁላችንም የተገነዘብነው ሀቅ ነው። በዚህ ሰሞን ደሞ እንደ ስብዓት ነጋ አይነቱ አንጋፋ የወያኔ መስራች በይፋ የሚናገረውና እስከ ቅርብ ግዜ ድረስ ድብቅ የነበረው በጫካ የረቀቀው የወያኔ ማኒፌስቶ፤ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያንን በጎሳና በብሄር ከፋፍሎ እስከወዲያኛው ረግጦ ለመያዝ እንዲያመች ሆኖ የተቀረፀ፣ የአርቶዶክስ እምነትና አማራ የሆነውን ብሄር አስቀድሞ የሚመታ መርህግብር ያለው መሆኑን ከተለያዩ ማህበራዊ ድሕረ-ገጾች ጋር ባደረጋቸው ምልልሶች ቁልጭ አድርጎ አስቀምጦታል። አባይ ስብአት ነጋ ቃል በቃል "ከእንግዲህ አማራና አርቶዶክስን መተነፃፅር ሊያንሰራራ አይችልም!!!" ሲል በንቀት መልክ አስረግጦ ተናግሯል። ይህ አባባል በቀጥታ ከፋሽስት ጣልያን የተቀዳ፣ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያዊነት ላይ የተከፈተ የጥቃት ዘመቻ

ነው። አባባሉም ሲመነዘር "ከእንግዲህ የኢትዮጵያን ሕዝብ አንድነትና ህብረትን ገለነዋል" ማለት ነው። ከዚህ በመነሳት ነው ከዚያ ቀደም በአርባ ጉጉ፤ በበደኖ፤ በጉራ ፈርዳ ያካሄዱትን የዘር ማጥፋት ወንጀል ዛሬም በከፋ መልኩ ቀጥለውበት በቤሻንጉል ጉምዝ የሚኖሩ አማራና አማርኛ ተናጋሪ የሆኑ ዜጎችን በግፍ እያፈናቀሉ የሚገኙት። ይህም በመሆኑ የችግሩ ሰለባ የሆኑ በርካታ ህፃናት ይጮሁሉ፤ ሴት ልጅ በዋርካ ሥር የመከራ ልጅ ተገላግላ እሚያርሳት አጥታ ትሰቃያለች፤ አባቶች እጆቻቸውን ለፈጣሪያቸው ዘርግተዋል፤ እናቶች የወንድ ያለህ ይላሉ፤ ይህ የአማራና የአማርኛ ተናጋሪ ድምፅ ብቻ አይደለም፤ ይህ የአፋር ልጆች ድምፅ ብቻ አይደለም፤ ይህ የኦሮሞው ድምፅ ብቻ አይደለም፤ ይህ የጌራጌው፣ የትግሬው፣ የከንባታው፣ የሲናሻው፣ የወላይታው፣ የጋናቤላው ወዘተ..... ድምፅ ብቻ አይደለም፤ ይህ የመላው ኢትዮጵያን ጥሪ ነው። ይህ የነፃነት፣ የሞት የሽረት፣ የመኖር ያለመኖር ጥሪ ነው። ሀገርን ከጣልያን ባንዳ የልጅ ልጆች (ከሰላቶዎች) እጅ ፈልቅቆ የማውጣት ጥሪ ነው። እናም ማንኛውም ሀገርና ወገን ወዳድ ዜጋ በአንድ ላይ ሆኖ የሚመክርበት ግዜው አሁን ነው።

(ልሑል እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይታደግ)
23-04-2013

"እውነትም ሰላቶ"

ከቶ እንዴት ይሆናል መለስ የኛ Hero
 በጥፋት ላይ ጥፋት ጥፋትን ደምሮ?
 ስሙን አትደርድረው ከጀግኖቹ ጎራ፤
ከዘርዐይ፣ ከአብዲሳ፣ ከባልቻ አባነፍሶ....
 ከገበየሁ ጋራ።
 ጀግና ነው አትበለን **ቴዎድሮስን** ይመስል፤
 እድፍ ነው ታሪኩ ልብን የሚያቆስል።
 ጀግና ነው አትበለን ልክ እንደ **ዮሃንስ**፤
 እሱ የሞተለትን ድንበርን የሚያፈልስ።
 እንደ **ዐፄ ምኒልክ** Hero ነው አትበለን፤
 በጎሳና በዘር መለስ ነው የከፈለን።
 መሪ ነው አትበለን ልክ እንደ **ተፈሪ**፤
 ሰንደቅን አዋራጅ ትውልድ አሳፋሪ።
 ጭራሽ አትቀላቅለው **ከጥቁር ሰው** ጎራ፤
ወደብን በመሸጥ፤
ድንበርን በመቁረስ፤
በዘር በማፋጀት፤
ወዘተ...ወዘተ.....
**"መለስ ሰላቶ ነው!"** ቂም ይዞ የሰራ።
^.....